



የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

# ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

## FEDERAL NEGARIT GAZETA

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

አምስተኛ ዓመት ቁጥር ፴፫  
አዲስ አበባ-የካቲት ፪ ቀን ፲፱፻፺፩

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ  
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

5<sup>th</sup> Year No. 33  
ADDIS ABABA - 9<sup>th</sup> February, 1999

### ማውጫ

አዋጅ ቁጥር ፩፻፶፫/፲፱፻፺፩ ዓ.ም.  
የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማኅበር የተሻሻለው ቻርተር  
አዋጅ ..... ገጽ ፱፻፷፰

### CONTENTS

Proclamation No. 153/1999  
Revised Charter of the Ethiopian Red Cross Society  
Proclamation ..... Page 968

### አዋጅ ቁጥር ፩፻፶፫/፲፱፻፺፩

### የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማኅበር የተሻሻለው ቻርተር አዋጅ

ቀይ መስቀል በዘር፣ በቀለም፣ በዜግነት፣ በጾታ፣ በሃይማኖት፣ በፖለቲካ አመለካከት ወይም በማናቸውም ሌላ ሁኔታ ልዩነት ሳያደርግ በጦር ሚዳ ለሚቆሱና ለሚገኙ በአጠቃላይ በተፈጥሮና ሰው ሠራሽ አደጋዎች ለሚጠቁ ሰዎች ተፈላጊውን ሰብአዊ ዕርዳታ በፍጥነት የሚሰጥና በሰዎች ዘንድ መግባባት፣ መተባበር ወዳጅ ነትና ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን የሚጥር ዓለምአቀፍ እንቅስቃሴ በመሆኑ፡

የዚህ እንቅስቃሴ አካል የሆነውና በ፲፱፻፳፯ ዓ.ም. የተመሠረተው የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማኅበር በመንግሥትና በጎበኛ ተሰቦ በተለይም በአባላቱ ጠንካራ ድጋፍ በመዋቅር ስፋትም ሆነ በአገልግሎት አቅርቦት እያደገ መምጣቱን በመገንዘብ፡

ማኅበሩ በአደጋዎች ለተጎዱ ሰዎች እርዳታ ከማቅረቡም በተጨማሪ በሃገሪቱ የልማት ሥራዎች ከሚመለከታቸው መሥሪያ ቤቶች ጋር በመተባበር የሚያደርገው ተሳትፎ እንዲሁም ዝቅተኛ የሆነውን የሕዝቡን የኑሮ ደረጃ በአነስተኛና በመሠረታዊ መመዘኛዎች ተቀባይነት ወደአለው ደረጃ ለማሸጋገር ለሚደረገው ጥረት የሚያበረክተው አስተዋጽኦ ሊበረታታ የሚገባው በመሆኑ፡

ከአካባቢያዊ አየር ሚዛን መናጋትና ከተፈጥሮ ሃብቶች መራቆት ጋር በተዛመደ መልክ የሚከሰቱትን የድርቅና የረሃብ አደጋዎች በመከላከል ጥረት የሚያደርገው አስተዋጽኦ ተገቢና አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፡

### PROCLAMATION NO.153/1999 A PROCLAMATION TO PROVIDE FOR THE REVISED CHARTER OF THE ETHIOPIAN RED CROSS SOCIETY

WHEREAS, the Red Cross is an international movement which provides the necessary humanitarian aid to victims of armed conflicts and, in general, to all victims of man-made and natural disasters without discrimination based on race, colour, nationality, sex, religion, political outlook or any other ground, and fosters understanding, cooperation, friendship and lasting peace among peoples;

WHEREAS, the Ethiopian Red Cross Society, a member of this international movement and established in 1935, has been expanding its services and structural organization through the support of the government and the public at large and of its members in particular;

WHEREAS, the participation, in cooperation with the concerned organizations, of the Society in the country's development activities and its contributions in the efforts of raising the standard of living of the population to a minimum level of acceptable standard, in addition to the provision of relief aid to victims of disasters, should be encouraged;

WHEREAS, it has become appropriate and necessary to engage in the prevention of the threat of draught and hunger resulting from environmental degradation and the depletion of natural resources;

ያንዱ ዋጋ 4.40  
Unit Price

ነጋሪት ጋዜጣ ፖ.ሣ.ቁ. ፹፳፩  
Negarit G.P.O.Box 80,001

ማኅበሩ ዓላማውንና ተልዕኮውን ለማሳካትና ዓለምአቀፍ ግዴታውን በነባራዊ ሁኔታዎች ላይ ተመስርቶ ለመወጣት እንዲችል አደረጃጀቱን ከኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አደረጃጀት አንጻር እንደገና በማዋቀር በየክልሉ እንዲደራጅ ማድረግ በማስፈለጉ ፡

የማኅበሩ ጠቅላላ ጉባዔ በመንግሥት ምክር ቤት ልዩ ድንጋጌ ቁጥር ፳፩/፲፱፻፹፪ ተሻሽሎ የነበረው የማኅበሩ ቻርተር እንደገና እንዲሻሻል ያቀረበውን ጥያቄ በመቀበል ፡

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገመንግሥት አንቀጽ ፶፭(፩) መሠረት የሚከተለው ታውጇል ።

**ክፍል አንድ**  
**ጠቅላላ**

**፩. አጭር ርዕስ**

ይህ አዋጅ “የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማኅበር የተሻሻለው ቻርተር አዋጅ ቁጥር ፩፻፶፫/፲፱፻፺፩” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

**፪. ትርጓሜ**

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ ቻርተር ውስጥ ፡

፩. “ክልል” ማለት በሕገመንግሥቱ አንቀጽ ፵፯(፩) እንደ ተመለከተው የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አባል የሆነ ክልል ሲሆን የአዲስ አበባና የድሬዳዋ ከተሞችን ይጨምራል ፤

፪. “ቀበሌ” ማለት የገጠር ወይም የከተማ ቀበሌ መስተዳድር የተቋቋመበት አካባቢ ነው ፤

፫. “የቀይ መስቀል ወጣት” ማለት ከ፲፬ - ፴ ዓመት ባለው ዕድሜ ክልል ውስጥ የሚገኝ የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማኅበር አባል ነው ፤

፬. “የጀኔቫ ስምምነቶች” ማለት ለጦር ጉዳተኞች ሊሰጥ የሚገባውን ከሌላ በሚመለከት እ.ኤ.አ. አገስት ፲፪ ቀን ፲፱፻፵፱ የተፈረሙት የጀኔቫ የቀይ መስቀል ስምምነቶችና እ.ኤ.አ. በ፲፱፻፸፯ የተፈረሙት ተጨማሪ ፕሮቶኮሎች ናቸው ።

**፫. የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማኅበር**

የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማኅበር (ከዚህ በኋላ “ማኅበሩ” እየተባለ የሚጠራው) በህግ የሰውነት መብት ያለው ሀገር አቀፍ ማኅበር ሆኖ የተቋቋመበትን ተግባር በዚህ ቻርተር መሠረት ማከናወኑን ይቀጥላል ።

**፬. የማኅበሩ ዓርማ**

፩. የማኅበሩ ዓርማ በነጭ መደብ ላይ በጉልህ የሚታይ ቀይ መስቀል ነው ።

፪. የዓርማው ቅርጽና አጠቃቀም በጀኔቫ ስምምነቶችና ብሔራዊ ማኅበራት በአርማው የሚጠቀሙበትን ሁኔታ በሚመለከት በተደነገገው ደንብ መሠረት የተወሰነ ይሆናል ።

WHEREAS, it is necessary to restructure and organize the Society in every region in line with the structure of the Federal Democratic Republic of Ethiopia so that it will be able, based on objective realities, to fulfil its aims and mission and discharge its international duties;

WHEREAS, it is appropriate to respond to the request of the General Assembly of the Society for further revision of the Charter, as revised under Council of State Special Decree No.21/1990;

NOW, THEREFORE, in accordance with Article 55/1/ of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, it is hereby proclaimed as follows:

**PART ONE**  
**General**

**1. Short Title**

This Proclamation may be cited as the “Revised Charter of the Ethiopian Red Cross Society Proclamation No.153/1999.”

**2. Definitions**

In this Charter, unless the context requires otherwise :

- 1) “Region” means a member state of the Federal Democratic Republic of Ethiopia as stated under Article 47(1) of the Constitution and includes the Cities of Addis Ababa and Dire Dawa;
- 2) “Kebele” means a locality within which a rural or urban kebele administration is established;
- 3) “Red Cross Youth” means a member of the Ethiopian Red Cross Society between the ages of 14 and 30 years;
- 4) “Geneva Conventions” means the Red Cross Geneva Conventions of 12 August 1949 for the protection of war victims and includes the additional protocols of 1977.

**3. The Ethiopian Red Cross Society**

The Ethiopian Red Cross Society (hereinafter “the Society”) shall, as a national society having its own legal personality, continue to undertake, under this Charter, the activities it was established for.

**4. Emblem**

- 1) The emblem of the Society is the heraldic sign of a Red Cross on a white background.
- 2) The shape and use of the emblem shall be governed by the Geneva Conventions and regulations on the use of the emblem by national societies.

**፩. መሠረታዊ መርሆዎች**

የማኅበሩ መሠረታዊ መርሆዎች የሚከተሉት ናቸው ፡

- ፩. ሰብአዊነት ፡
- ፪. አለማዳላት ፡
- ፫. ገለልተኝነት ፡
- ፬. የአሠራር ነጻነት ፡
- ፭. የበጎ ፈቃድ አገልጋይነት ፡
- ፮. አንድነት ፡
- ፯. ዓለምአቀፋዊነት ።

**፪. ዓላማ**

የማኅበሩ ዓላማ የጀኔቫ ስምምነቶችንና በአንቀጽ ፭ የተመለከቱትን መሠረታዊ መርሆዎች በመከተል የሰውን ልጅ ስቃይና መከራ መከላከልና ማቃለል እንዲሁም ለሰው ልጅ ሰላም ፣ ደህንነትና እድገት መሥራት ይሆናል ።

**፫. ተግባራትና ችሎታ**

ማኅበሩ የሚከተሉት ተግባራትና ችሎታ ይኖራታል ፡

- ፩. ከባድ ችግር ወይም ድንገተኛ አደጋ በደረሰ ጊዜ የተጎዱ ሰዎች ተፈላጊውን ዕርዳታ በፍጥነትና በሚገባ እንዲያገኙ ማድረግ ፡
- ፪. በጦርነት ጊዜ ለተጎዱ የጦር አባላትም ሆነ ሰላማዊ ህዝብ በጀኔቫ ስምምነቶችና በመሠረታዊ መርሆዎቹ መሠረት ዕርዳታ ማድረግ ፤ ለዚህም በሰላም ጊዜ ተዘጋጅቶ መገኘት ፡
- ፫. በሰው ሰራሽና በተፈጥሮ አደጋዎች ምክንያት ከመኖሪያ አካባቢያቸው የተፈናቀሉትን መልሶ ማቋቋምና በልማት ተግባር ላይ ተሰማርተው ራሳቸውን የሚችሉ በትን ሁኔታ ማመቻቸት ፡
- ፬. በሽታዎችን ለመከላከል ፣ ለህዝብ የጤና አገልግሎት ለማዳረስ ፣ የጤና ባለሙያዎችን ለማሰልጠን በአጠቃላይ የጤናነት ሁኔታን ለማሻሻል በሚደረገው ጥረት መተባበርና መርዳት ፡ የመሠረተ ጤና ክብካቤ ተግባራት የሚስፋፋባትን መንገድ ከሚመለከታቸው ጋር በመተባበር መቀየስና መተግበር ፤
- ፭. ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር በደን ልማት፣ በንጹህ ውሃ አቅርቦት ፣ በአካባቢ ጤና አጠባበቅ እና በመሳሰሉት የአካባቢና የኅብረተሰብ ልማት ተግባራት በመሳተፍ ተገቢውን አስተዋጽኦ ማድረግ ፡
- ፮. በልዩ ልዩ ምክንያቶች ለአደጋ በቀላሉ የሚጋለጡ የኅብረተሰብ ክፍሎች ፣ በተለይም የሴቶችንና ሕጻናትን ሁለንተናዊ አቅም በመገንባት ከተጠቂነት ለመውጣት የሚያደርጉትን ጥረት ማገዝ ፤
- ፯. በሰዎች ሁሉና በሃገሮች መካከል የመግባባትና የመተባበር መንፈስ እንዲዳብር ለማገዝ ለሰብአዊ አገልግሎቶች መሠረት የሆኑት የጀኔቫ ስምምነቶች በኅብረተሰቡ ዘንድ በስፋት እንዲታወቁ ማድረግ ፤
- ፰. የዓለምአቀፍ ቀይ መስቀልና ቀይ ጨረቃ እንቅስቃሴ መሠረታዊ መርሆዎች በሕዝብ ዘንድ በይበልጥ እንዲታወቁ ጥረት ማድረግ ፡

**5. Principles**

The fundamental principles of the society are:

- 1) humanity;
- 2) impartiality;
- 3) neutrality;
- 4) independence;
- 5) voluntary service;
- 6) unity;
- 7) universality.

**6. Purpose**

The purpose of the Society shall be to prevent and alleviate human sufferings and to contribute to the well being of mankind and the prevalence of peace, in conformity with the Geneva Conventions and the fundamental principles referred to in Article 5 of this Charter.

**7. Duties and Capacity**

The Society shall have the following duties and capacity:

- 1) to provide victims with effective emergency assistance during catastrophes or disasters;
- 2) to provide assistance to military and civilian victims of war in conformity with the Geneva Conventions and its fundamental principles and to undertake all necessary preparations to that end in time of peace;
- 3) to rehabilitate dislocated victims of man-made and natural disasters and assist their efforts to become self-reliant through participation in development activities;
- 4) to cooperate with all concerned in the prevention of diseases, the promotion of public health services, the training of medical personnel and the improvement of standards of health in general, including the development and implementation of primary health care services;
- 5) in cooperation with the concerned organs, to participate in and contribute to environmental and community development activities such as afforestation, supply of potable water and the provision of community sanitary services;
- 6) to support those groups of the community, especially women and children, who are most vulnerable to disaster;
- 7) to disseminate widely the Geneva Conventions, which are the basis for humanitarian services, with a view to promoting the prevalence, amongst all peoples and nations, of cooperation and mutual understanding;
- 8) to endeavour to further popularize the fundamental principles of the International Red Cross and Red Crescent Movement;

- ፱. አባላትንና የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ሰጪዎችን ማበራከት ፤
- ፲. የቀይ መስቀል ወጣቶች እንቅስቃሴ በወጣቶችና በሌላውም ኅብረተሰብ ዘንድ እንዲታወቅና እንዲስፋፋ ማድረግ ፤
- ፲፩. በአደጋ ጊዜ ዕርዳታ ለመስጠት የሚዘጋጁትን ፣ ለኅብረተሰቡ ደኅንነት አገልግሎት የሚያበረክቱትንና ሌሎችም የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ሰጪዎችን በማግኘት ሥራ እንዲሰለጥኑና እንዲያገለግሉ ማድረግ፤
- ፲፪. ከቀይ መስቀልና ከቀይ ጨረቃ እንቅስቃሴ አካላትና ከሌሎችም ዓለምአቀፍ ድርጅቶች ጋር ያለውን ግንኙነት በማስፋፋትና በማጠናከር በዓለም ላይ መግባትና ሰላም እንዲሰፍን ጥረት ማድረግ ፤
- ፲፫. ከዓላማውና ተግባሩ ጋር በማይቃረን ሁኔታ ለማግኘት አገልግሎቶች ማስፋፊያ ቋሚ ገቢ የሚያስገኙ ልዩ ልዩ ዕቅዶችን መተለም ፣ ማዘጋጀትና ተግባራዊ ማድረግ ፣ ራስን ለመቻል የሚደረገውን ጥረት ማጠናከር ፤
- ፲፬. የሚንቀሳቀስ ሆነ የማይንቀሳቀስ ንብረት ባለቤት መሆን ፤
- ፲፭. ውል መዋዋል ፤
- ፲፮. በራሱ ስም መክሰስና መክሰስ ፤
- ፲፯. ዓላማውን ለማሳካት የሚረዱ ተዛማጅነት ያላቸውን ሌሎች ተግባሮች ማከናወን ።

ክፍል ሁለት  
ስለ አባልነት

- ፰. አባል ስለመሆን የማግኘትን መርሆዎች በሥራ ለመተርጎም ፈቃደኛ የሆነ ማንኛውም ሰው በዘር ፣ በቀለም ፣ በዜግነት ፣ በጾታ ፣ በሃይማኖት ፣ በፖለቲካ አመለካከት ወይም በማናቸውም ሌላ ሁኔታ ልዩነት ሳይደረግበት አባል ሊሆን ይችላል ።
- ፱. የአባልነት ዓይነቶች የአባልነት ዓይነቶች የሚከተሉት ናቸው ፡
  - ፩. መደበኛ አባልነት ፤
  - ፪. የዕድሜ ልክ አባልነት ፤
  - ፫. የክብር አባልነት ፤
  - ፬. የድርጅት አባልነት ፤
  - ፭. የቀይ መስቀል ወጣት አባልነት ።
- ፲. ለአባልነት የሚያበቁ ሁኔታዎች
  - ፩. የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) እና (፫) እንደተጠበቁ ሆነው ለአባልነት የሚያበቁ ሁኔታዎች የሚከተሉት ናቸው፡
    - ሀ) ሀገራዊ ጠቅላላ ጉባዔው በሚወስነው መሠረት የዓመቱን የአባልነት ክፍያ መክፈል ፤
    - ለ) ከአባልነት ክፍያ ጋር ተመጣጣኝ ዋጋ ያለው ንብረት ለማግኘት ማበርከት ፤ ወይም
    - ሐ) ማግኘት የሚፈልገውን ዓይነት አገልግሎት በነፃ መስጠት።

- 9) to raise its membership and the role of volunteers;
- 10) to propagate and expand the Red Cross youth movement among the young and the rest of the community;
- 11) to train and deploy volunteers for rescue work and social welfare, as well as other volunteers in its fields of activity;
- 12) to strive for the promotion of understanding and peace in the world by developing and strengthening its relations with the other components of the movement and other international organizations;
- 13) to plan, formulate and implement various projects, which are consistent with the purpose and duties, with a view to creating permanent sources of revenue to be able to finance its services;
- 14) to own movable and immovable property;
- 15) to enter into contracts;
- 16) to sue and be sued in its own name;
- 17) to carry out other related activities necessary for the attainment of its purposes.

**PART TWO**  
**Membership**

- 8. *Acquisition of Membership*  
Any person who is willing to accept and translate into deeds the fundamental principles of the Society may become a member of the Society without discrimination related to race, colour, nationality, sex, religion, political opinions or any other factor.
- 9. *Types of Membership*  
The types of membership shall include the following:
  - 1) regular membership;
  - 2) life membership;
  - 3) honorary membership;
  - 4) corporate membership;
  - 5) Red Cross Youth membership.
- 10. *Conditions for Membership*
  - 1) Without prejudice to sub-Articles (2) and (3) of this Article, the fulfilment of the following conditions qualify for membership:
    - (a) the payment of annual membership fee as fixed by the National General Assembly;
    - (b) donation in kind to the Society equivalent to the membership fee; or
    - (c) the provision of free service as required by the society.

፩. ማንኛውም ግለሰብ የዕድሜ ልክ አባል ለመሆን የሚችለው በሀገራዊው ጠቅላላ ጉባዔ ውሳኔ መሠረት ለዕድሜ ልክ አባልነት የሚከፈለውን ገንዘብ በአንድ ጊዜ በመክፈል ወይም ተመጣጣኝ ዋጋ ያለው ንብረት በስጦታ መልክ በማበርከት ወይም ከክፍያው ጋር ተመጣጣኝ የሆነ ነፃ አገልግሎት በመስጠት ነው።

፫. የክብር አባል ለመሆን የሚችለው ከማኅበሩ መርሆዎች ጋር በተዛመደ ሁኔታ ከፍተኛ ሰብአዊ አገልግሎት ለጎበኝተው በማበርከት ሲሆን የሚፈቀደውም በሀገራዊው ጠቅላላ ጉባዔ ነው።

**፲፩. የአባልነት መብቶች**

፩. ማንኛውም መደበኛ ወይም የዕድሜ ልክ አባል እንዲሁም ዕድሜው ፲፰ ዓመት የሞላው የቀይ መስቀል ወጣት አባል፤

ሀ) በማኅበሩ የቀበሌና ቅርንጫፍን ወክሎ በሚገኝ ባቸው የማኅበሩ ስብሰባዎች ላይ ለመገኘትና ድምፅ ለመስጠት፤ እና

ለ) በማናቸውም ደረጃ ከማኅበሩ መሪዎች አንዱ ሆኖ ለመመረጥ፤ ይችላል።

፪. የድርጅት አባልነትን ወክሎ በማኅበሩ ጠቅላላ ስብሰባዎች የሚገኝ ሰው ድምጽ ለመስጠት ይችላል፤ ሆኖም ለመመረጥ አይችልም።

፫. የክብር አባል በማኅበሩ ጠቅላላ ስብሰባዎች በመገኘት ሃሳብ ለመስጠት ይችላል፤ ሆኖም ድምጽ ለመስጠትም ሆነ ለመመረጥ አይችልም።

፬. በየደረጃው በሚገኙ ቦርዶች በአባልነት የሚመረጡ የማኅበሩ አባሎች የአገልግሎት ዘመናቸው ሲያልቅ እንደገና ለመመረጥ ይችላሉ። ሆኖም አንድ አባል ከሁለት የምርጫ ዘመናት በላይ በተከታታይ ሊመረጥ አይችልም።

**፲፪. አባልነት የሚሠረዝበትና የሚታደስበት ሁኔታ**

፩. አባልነት በሚከተሉት ምክንያቶች ሊሠረዝ ይችላል፤

ሀ) የየዓመቱ የአባልነት ክፍያ ለሁለት ተከታታይ ዓመታት ሲቋረጥ፤

ለ) አባልነቱ የተገኘው ለማኅበሩ ነፃ አገልግሎት በመስጠት ከሆነ ይኸው አገልግሎት ለሁለት ተከታታይ ዓመታት ሲቋረጥ፤ ወይም

ሐ) የማኅበሩ መሠረታዊ መርሆዎች በአባሉ መጣሳቸው ሲረጋገጥ።

፪. የዘመኑን መዋጮ በመክፈል ወይም የተቋረጠውን አገልግሎት እንደገና በመቀጠል ወይም ከክፍያው ጋር ተመጣጣኝ የሆነ ንብረት በመስጠት በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩(ሀ) ወይም (ለ) መሠረት የተሠረዘ አባልነትን ማደስ ይቻላል።

፫. አባልነት የሚሠረዘው እንደአግባቡ በወረዳ፣ በዞን ወይም በክልል ወይም በብሔራዊ ቦርድ ሲሆን ውሳኔውን ለማስለወጥ የሚቀርብ ይግባኝ የሚታይበት ሥርዓት በማኅበሩ የውስጥ ደንብ ይወሰናል።

2) The status of life membership may be obtained by any individual or family upon a one-time full payment of the sum fixed for the purpose by the national General Assembly or by donating property or providing free service to the Society the value of which is equivalent to the payment.

3) The status of honorary membership may be obtained upon rendering commendable humanitarian services in line with the fundamental principles of the Society and shall be granted by the National General Assembly.

**11. Rights of Members**

1) A regular member, a life member as well as a Red Cross Youth member who has attained 18 years of age may:

(a) attend and vote at meetings of the Society held at the level of kebele and at other meetings of the Society in which the member represents a local branch; and

(b) be eligible for election as an officer of the Society at all levels.

2) A person representing a corporate member may attend and vote at the general assemblies of the Society but shall not be eligible for election.

3) An honorary member may attend and forward opinions at general assemblies of the Society but neither shall be able to vote nor be eligible for election.

4) Members of the Society elected as board members at any level may be re-elected at the expiry of their term of office; provided, however, that no member could serve for more than two successive terms of office.

**12. Revocation and Recovery of Membership**

1) Membership may be revoked on the following grounds:

(a) failure to pay the annual membership fee for two consecutive years;

(b) discontinuation of services for two consecutive years, where membership was based on providing services to the Society;

(c) contravention of the fundamental principles of the society.

2) Membership that was revoked pursuant to sub-Article (1) (a) or (b) of this Article may be recovered by paying the current membership fee or by resuming the discontinued services or by making donations equivalent to the fee.

3) The authority to revoke membership rests with the woreda, zonal, regional or national board as may be appropriate. The procedure for appealing against a decision to revoke a membership will be determined in the internal regulations of the society.

**ክፍል ሦስት**  
**የማኅበሩ አደረጃጀት**

**፲፫. የበላይ ጠባቂ**  
የማኅበሩ የበላይ ጠባቂ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዚዳንት ወይም ማኅበሩ ዓላማውን ከግቡ እንዲያደርስ አስፈላጊውን ድጋፍ ሁሉ የሚሰጥና በሕዝብ የበለጠ እንዲታቀፍ የሚያበረታታና አገልግሎቱ እንዲስፋፋ የሚረዳ በሪፐብሊኩ ፕሬዚዳንት የሚሰየም ሰው ይሆናል።

**፲፬. የማኅበሩ አወቃቀር**  
፩. የማኅበሩ አደረጃጀት በአገር አቀፍ ደረጃ እንድንትን የሚያሳይ ሆኖ ፡ ከሕዝብ ጋር ይበልጥ ተቀራርቦ መሥራት እንዲችል በሀገሪቷ ፌዴራላዊና ክልላዊ አደረጃጀት መሠረት በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) እና (፫) በተመለከተው መሠረት ተዋቅሯል።

- ፪. ማኅበሩ፡
- ሀ) በአገር አቀፍ ደረጃ ፡
    - ፩. ጠቅላላ ጉባዔ፤
    - ፪. ቦርድ ፤
    - ፫. ዋና ጽሕፈት ቤት ፤
  - ለ) በክልል ደረጃ ፡
    - ፩. ጠቅላላ ጉባዔ ፤
    - ፪. ቦርድ ፤
    - ፫. ጽሕፈት ቤት ፤
  - ሐ) በዞን ደረጃ ፡
    - ፩. ጠቅላላ ጉባዔ ፤
    - ፪. ቦርድ ፤
    - ፫. ጽሕፈት ቤት ፤
  - መ) በወረዳ ደረጃ ፡
    - ፩. ጠቅላላ ጉባዔ ፤
    - ፪. ቦርድ ፤
    - ፫. ጽሕፈት ቤት ፤
- ይኖረዋል።

፫. ማኅበሩ በቀበሌ ደረጃም እንደአስፈላጊነቱ የቀይ መስቀል ኮሚቴ ሊኖረው ይችላል።

**፲፭. የማኅበሩ አገር አቀፍ ጠቅላላ ጉባዔ አባላት**  
አገር አቀፍ ጠቅላላ ጉባዔው የሚከተሉት አባላት ይኖሩታል፡

- ፩. የአገር አቀፍ ቦርድ አባላት፤
- ፪. ከእያንዳንዱ ክልል በምርጫ የሚወከሉ አምስት አምስት አባላት፤
- ፫. ከሚከተሉት መንግሥታዊ መሥሪያ ቤቶች አንዳንድ ተወካይ፡
  - ሀ) የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር፤
  - ለ) የአገር መከላከያ ሚኒስቴር፤
  - ሐ) የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር፤
  - መ) የአደጋ መከላከልና ዝግጁነት ኮሚሽን፤
  - ሠ) የደገንነት፣ የኢምግራሽንና የስደተኞች ጉዳይ ባለሥልጣን።
- ፬. የኢትዮጵያ ሠራተኞች ማኅበራት ኮንፌዴሬሽን ተወካይ፤
- ፭. የኢትዮጵያ ንግድ ምክር ቤት ተወካይ፤
- ፮. የቀይ መስቀል ሠራተኞች ማኅበር ተወካይ፤
- ፯. በጠቅላላ ጉባዔው ውሳኔ መሠረት የሚጨመሩ ሌሎች አባላት።

**PART THREE**

*Organization of the Society*

**13. Patron of the Society**  
The patron of the Society shall be the President of the Federal Democratic Republic of Ethiopia or a person, designated by the President, who shall extend all necessary assistance to the Society in the attainment of its purposes, in securing wider public acceptance and in promoting its activities.

- 14. Organization of the Society**
- 1) The organization of the Society is based on the principle of unity at the national level and structured, as provided in sub-articles (2) and (3) of this Article, in line with the Country's federal and regional structures with a view to facilitating closer interaction with the public at large.
  - 2) The society shall have:
    - (a) at the national level:
      - 1) National General Assembly;
      - 2) Board; and
      - 3) Head Office;
    - (b) at regional level:
      - 1) General Assembly;
      - 2) Board; and
      - 3) Regional Office
    - (c) at zonal level, as may be appropriate in accordance with the structure of regional governments:
      - 1) General Assembly;
      - 2) Board; and
      - 3) Zonal Office
    - (d) at woreda level
      - 1) General Assembly;
      - 2) Board; and
      - 3) Woreda Office.
  - 3) The Society may have Red Cross Committees at Kebele level as may be necessary.

- 15. Members of the National General Assembly**  
The National General Assembly shall have the following members:
- 1) members of the National Board;
  - 2) five elected representatives from each region;
  - 3) a representative of each of the following government offices:
    - (a) Ministry of Foreign Affairs;
    - (b) Ministry of National Defence;
    - (c) Ministry of Health;
    - (d) Disaster Prevention and Preparedness Commission;
    - (e) Security, Immigration and Refugee Affairs Authority;
  - 4) a representative of the Ethiopian labour Unions' Federation;
  - 5) a representative of the Ethiopian Chamber of Commerce;
  - 6) a representative of the Red Cross Workers' Union;
  - 7) other members to be determined by the General Assembly.

**፲፮. የአገር አቀፍ ጠቅላላ ጉባዔ ሥልጣንና ተግባር**

የአገር አቀፍ ጠቅላላ ጉባዔው ማኅበሩን በሚመለከቱ ጉዳዮች ሁሉ የመጨረሻ ውሳኔ የሚሰጥ የማኅበሩ ከፍተኛ አካል ሲሆን የሚከተለው ሥልጣንና ተግባር ይኖረዋል፡

- ፩. ከአባላቱ መካከል መርጦ በሚያቋቁመው አስመራጭ ኮሚቴ አማካኝነት ዕጩ ሆነው ከሚቀርቡ በአንቀጽ ፲፩(፩) ከተመለከቱት አባላት መካከል የቦርድ አባላትን በምስጢር ድምፅ አሰጣጥ ሥርዓት መምረጥ፤
- ፪. ለቦርዱ አስፈላጊውን አጠቃላይ የፖሊሲ መመሪያ መስጠትና አፈጻጸሙንም መከታተል፤
- ፫. ቦርዱ የሚያቀርበውን የማኅበሩን የአጭር፣ የመካከለኛና የረጅም ጊዜ የሥራ ዕቅድና በጀት ማፅደቅ፤
- ፬. የቦርዱንና የአዲተሮችን ዘገባ መርምሮ ማጽደቅ፤
- ፭. በቦርዱ የተወሰኑ በበጀት ያልተመለከቱ ከፍተኛና አስቸኳይ የድንገተኛ አደጋ ወጭዎች ካሉ መርምሮ ማጽደቅ፤
- ፮. ቦርዱ በሚያቀርበው ሃሳብ መሠረት የአባልነት ክፍያና የክልል ጽ/ቤቶች ለማኅበሩ ዋና ጽ/ቤት የሚያደርጉትን የመዋጮ መጠን መወሰን፤
- ፯. ቦርዱ በሚያቀርበው ሃሳብ መሠረት ከማኅበሩ መርሆዎች ጋር በተዛመደ መልኩ ከፍተኛ ሰብአዊ አገልግሎት ለገብረተሰቡ ለአበረከቱ የክብር አባልነትን እንዲሁም የማኅበሩን ከፍተኛ ሜዳይና ሽልማት ሊያገኙ የሚገባቸውን ተሽላሚዎች መወሰን፤
- ፰. ለሁለት ዓመታት የሚያገለግል የማኅበሩን ኦዲተር መሰየም፤
- ፱. አስፈላጊ ሆኖ በሚገኝበት ጊዜ ሁሉ የማኅበሩን ቻርተር ማሻሻልና እንዲጸድቅ ለመንግሥት ከመቅረቡ በፊት የብሔራዊ ማኅበራት ቻርተሮችን ለመመርመር ከቀይ መስቀል አንተርናሽናል ኮሚቴና ከፌዴሬሽኑ ተወጣጥቶ ለተቋቋመው ጥምር ኮሚሽን ማቅረብ፤
- ፲. የማኅበሩን አካላትና ጽ/ቤቶች አወቃቀር ፣ ሥልጣንና ተግባር በተመለከተ በዚህ ቻርተር ላይ ተመስርቶና የክልሎችን ሃሳብ በማካተት ተዘጋጅቶ ከቦርዱ የሚቀርብለትን ደንብ ማጽደቅ።

**፲፯. የጠቅላላ ጉባዔ ስብሰባዎች**

- ፩. የአገር አቀፍ ጠቅላላ ጉባዔ ስብሰባ በየሁለት ዓመት የማኅበሩ የበጀት ዓመት በተፈጸመ በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ ይካሄዳል።
- ፪. አስፈላጊ ሆኖ በሚገኝበት ጊዜ ሁሉ የጠቅላላ ጉባዔ ልዩ ስብሰባ ሊደረግ ይችላል።
- ፫. ልዩ ጠቅላላ ጉባዔ ሊጠራ የሚችለው፡
  - ሀ) በቦርዱ ውሳኔ፣ ወይም
  - ለ) ከጠቅላላ ጉባዔው አባላት መካከል በአንድ ሦስተኛው ድምጽ ሲጠየቅ ነው።
- ፬. የጠቅላላ ጉባዔ መደበኛ ስብሰባ የሚደረግ መሆኑን የሚያመለክት ማናቸውም ማስታወቂያ ፣ የቦርዱና የአዲተሮች ዘገባዎች፣ እንዲሁም ጉባዔው የሚነጋገር ባቸው ሌሎች ጉዳዮች ዝርዝር ስብሰባው ከሚጀምርበት አንድ ወር አስቀድሞ ለጉባዔው አባላት መላክ ይኖርባቸዋል።

**16. Powers and Duties of the National General Assembly**

The National General Assembly shall be the supreme organ of the Society and shall give decisions on all matters concerning the Society. Its powers and duties include the following:

- 1) to elect, by secret ballot, members of the Board out of candidates from among the members of the Society referred to in Article 11 (1) recommended by an election committee to be established from among its members.
- 2) to give the necessary general policy guide-lines to the Board and supervise its activities;
- 3) to approve the short, medium and long-term work programmes and budget of the Society submitted to it by the Board;
- 4) to examine and approve the reports of the Board and the auditors;
- 5) to examine and approve decisions of the Board on major and urgent relief expenditures not appropriated in the budget;
- 6) to decide upon the recommendations of the Board as to the types of membership, the amount of membership fees and contributions to be made by regional offices to the Head office of the Society;
- 7) to decide upon the granting of honorary membership and the awarding of the Society's most distinguished medals and decorations to persons recommended by the Board on account of their outstanding humanitarian services rendered to the public in line with the fundamental principles of the Society;
- 8) to appoint the auditor of the Society for a term of two years;
- 9) to revise this Charter as may be necessary and submit same to ICRC/Federation Joint Commission for National Societies Statutes, before it is submitted to the Government for approval;
- 10) to approve regulations prepared and submitted by the Board, on the basis of this Charter and recommendations of regions, to define the organization, powers and duties of organs and offices of the Society.

**17. Meetings of the General Assembly**

- 1) The National General Assembly shall hold a regular meeting every two years within six months after the end of the fiscal year of the Society.
- 2) Extraordinary meetings may be held at any time when deemed necessary.
- 3) Extraordinary meetings may be convened:
  - (a) upon the decision of the Board; or
  - (b) at the request of one-third of the members of the General assembly.
- 4) All notices on holding a regular meeting of the General Assembly, together with reports of the Board and of auditors as well as a copy of the agenda, shall be sent to members of the Assembly one month prior to the meeting.

፩. የጠቅላላ ጉባዔ ልዩ ስብሰባ የሚነጋገርባቸው ጉዳዮች ዝርዝር ስብሰባው ከሚጀምርበት ጊዜ አሥራ አምስት ቀን አስቀድሞ ለጉባዔው አባላት እንዲላኩ ይደረጋል።

፲፰. የጠቅላላ ጉባዔ ስብሰባ ሥነ ሥርዓት

፩. የማኅበሩ ጠቅላላ ጉባዔ ስብሰባ በማኅበሩ ፕሬዚዳንት ይመራል።

፪. በዚህ ቻርተር አንቀጽ ፱ የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ፡

ሀ) ከአባላቱ መካከል ከግማሽ በላይ ከተገኙ ምልዓተ ጉባዔ ይሆናል።

ለ) ማናቸውንም ውሳኔ ማሳለፍ የሚቻለው በድምጽ ብልጫ ይሆናል።

፫. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፪/ሀ) መሠረት ምልዓተ ጉባዔ ያልተገኘ እንደሆነ ጉባዔው በአሥራ አምስት ቀን ጊዜ ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ ይጠራል። በሁለተኛ ጥሪ የተሰበሰበው ጉባዔ በተገኙ አባላት የድምጽ ብልጫ ውሳኔዎችን ሊያሳልፍ ይችላል።

፬. እያንዳንዱ የጠቅላላ ጉባዔ አባል አንድ ድምፅ ብቻ ይኖረዋል።

፭. የጉባዔው ውይይቶችና ውሳኔዎች ጉባዔው በመረጠው ዘጋቢ ተይዘው በፕሬዚዳንቱና በዘጋቢው ይፈረማሉ።

፲፱. የአገር አቀፍ ቦርድ አባላት

፩. የማኅበሩ አገር አቀፍ ቦርድ በጠቅላላ ጉባዔ የሚመረጠው ዘጠኝ አባላት ይኖሩታል።

፪. የማኅበሩ ዋና ጸሐፊ ድምጽ የማይሰጥ አባልና ጸሐፊ ይሆናል።

፳. የቦርድ አባላት የአገልግሎት ዘመን

በአንቀጽ ፲፩ በንዑስ አንቀጽ ፱) የተገለጸው እንደተጠበቀ ሆኖ፣ የቦርዱ አባላት የሥራ ዘመን ለአራት ዓመታት ይሆናል።

፳፩. የቦርዱ ሥልጣንና ተግባር

ቦርዱ የማኅበሩን ዓላማዎች ለማስፈጸም የሚያስችለው ሥልጣን ሁሉ ይኖረዋል። ይህም የሚከተሉትን የሚያጠቃልል ይሆናል፡

- ፩. ከአባላቱ መካከል ፡
  - ሀ) የማኅበሩን ፕሬዚዳንት ፡
  - ለ) የማኅበሩን ምክትል ፕሬዚዳንት ፡
  - ሐ) የማኅበሩን ዓቃቤ ንዋይ ፡
  - መ) የአማካሪ ኮሚቴዎችን ስብሰባዎች ፡ መምረጥ።

፪. በዚህ ቻርተር አንቀጽ ፯ የተመለከተው የማኅበሩ ተግባር በሚገባ መከናወኑን ማረጋገጥ።

፫. የማኅበሩ ዋና ጽ/ቤት ሥራ በሚገባ መከናወኑን መከታተልና መቆጣጠር።

፬. የማኅበሩን ዋና ጸሐፊ መምረጥና መመደብ፣ ኃላፊነቱን የማይወጣ ሆኖ ሲገኝ ከሥራ ማሰናበት።

፭. በማኅበሩ ዋና ጽ/ቤት በቀጥታ ለዋናው ጸሐፊ ተጠሪ በሆኑ የሥራ መደቦች ላይ የሚመደቡትን የሥራ ኃላፊዎች ምርጫ ማጽደቅ።

፮. በተሰየመው አዲተር የተመረመረውን የሂሳብ ሪፖርት በየሁለት ዓመት ለጠቅላላ ጉባዔ ማቅረብ።

5) All notices on holding an extraordinary meeting of the General Assembly and a copy of the agenda shall be sent to members of the Assembly fifteen days prior to the meeting.

18. Procedures for the Meetings of the General Assembly

1) Meetings of the General Assembly shall be presided over by the President of the Society.

- 2) Subject to the provisions of Article 30 of this Charter:
  - (a) the presence of a simple majority of the members shall constitute a quorum;
  - (b) decisions shall be made by a majority vote of the members present at the meeting.

3) Where there is no quorum as determined under sub-Article (2) (a) of this Article, the Assembly shall be convened for the second time within fifteen days. Decisions shall be made by a majority vote of such members as are present at the second meeting.

4) Each member of the General Assembly shall have a single vote.

5) Minutes of the deliberations and decisions of the Assembly shall be taken by a rapporteur elected by the Assembly and shall be signed by the President and the rapporteur.

19. Members of the National Board

- 1) The National Board of the Society shall have nine members elected by the General Assembly.
- 2) The Secretary General of the Society shall be a non-voting member and secretary of the Board.

20. Term of Office

Without prejudice to the conditions stated under sub-Article 4 of Article 11, members of the National Board shall serve for a term of four years.

21. Powers and Duties of the Board

The Board shall have all the necessary powers for the implementation of the purposes of the Society, including the following:

- 1) to elect, from among its members:
  - (a) the President of the Society;
  - (b) the Vice President of the Society;
  - (c) the Treasurer of the Society;
  - (d) the Chairpersons of Advisory Committees;
- 2) to follow up the proper implementation of the duties of the Society specified in Article 7 of this Charter;
- 3) to follow up and supervise the proper discharge of activities of the Head Office of the Society;
- 4) to select and assign the Secretary General of the society and dismiss him when he fails to properly discharge his responsibilities;
- 5) to approve the selection of persons to be assigned at the Head Office to posts directly accountable to the Secretary General.
- 6) to submit every two years to the General Assembly, financial reports audited by the appointed auditor;



- ፯. የማኅበሩን የሁለት ዓመታት የሥራ አፈጻጸም ሪፖርትና የተከታዩን የሁለት ዓመታት የሥራ ዕቅድና በጀት ለጠቅላላ ጉባዔው አቅርቦ ማስጸደቅ፤
- ፰. የጠቅላላ ጉባዔ ስብሰባ በማይደረግበት ጊዜ የጉባዔውን ውሳኔ በሚሹ ጉዳዮች ላይ ውሳኔ መስጠትና በሚቀጥለው ስብሰባ አቅርቦ ማስጸደቅ፤
- ፱. ከማኅበሩ የፋይናንስና ንብረት አማካሪ ኮሚቴ በሚቀርበው ሃሳብ መሠረት የማኅበሩን የመጠባበቂያና ሌሎች ልዩ ልዩ ሂሳቦች ማቋቋምና አጠቃቀማቸውንም መወሰን፤
- ፲. የማኅበሩ መሠረታዊ መርሆዎች በየደረጃው በሚገባ መከበራቸውንና በሥራ መተርጎማቸውን ማረጋገጥ፤
- ፲፩. የአባልነትን ክፍያ መጠን እንዲሁም ክልሎች ለዋናው ጽ/ቤት ስለሚያደርጉት የመዋጮ መጠን ለጠቅላላ ጉባዔው ሃሳብ ማቅረብ፤
- ፲፪. ስለውጭ እርዳታ አስፈላጊነትና አጠቃቀም መወሰን፤
- ፲፫. የቀይ መስቀልና የቀይ ጨረቃ ዓለምአቀፍ ድርጅቶችና እህት ማኅበራት አስፈላጊ ሲሆን ከማኅበሩ ጋር በጎብኪነት በኢትዮጵያ ውስጥ እንዲሠሩ ከሚመለከታቸው መንግሥታዊ አካላት ጋር በመነጋገር ፈቃድ መስጠት፤
- ፲፬. የክብር አባልነት የሚሰጣቸው ሰዎችን ለጠቅላላ ጉባዔው ማቅረብና ማስጸደቅ፤
- ፲፭. ከቦርድ አባላት መካከል አንዳንዶቹ በአባልነት ሊቀጥሉ ያልቻሉ እንደሆነ እስከ ተከታዩ ጠቅላላ ጉባዔ መደበኛ ስብሰባ ድረስ የሚያገለግሉ ሌሎች አባላት መርጦ መተካት፤
- ፲፮. ጊዜያዊ ወይም ቋሚ አማካሪ ኮሚቴዎችን እንደአስፈላጊ ጊነቱ ማቋቋም፤ ተግባራቸውንም መወሰን፤
- ፲፯. የጠቅላላ ጉባዔውን የስብሰባ ጊዜን፣ ቦታና አጀንዳ መወሰን፤
- ፲፰. ማኅበሩን በመወከል የውጭ ግንኙነት ማድረግ፤
- ፲፱. የራሱን የውስጥ ደንብና የአሠራር መመሪያ ማውጣት፤
- ፳. በጠቅላላ ጉባዔ የሚሰጡትን ሌሎች ተግባሮች ማከናወን።

**ክፍል አራት**

**የማኅበሩ የሥራ መሪዎች ሥልጣንና ተግባር**

- ፳፪. **ጠቅላላ**  
የማኅበሩ የሥራ መሪዎች ተግባራቸውን የሚያከናውኑት በዚህ ቻርተርና በማኅበሩ ደንቦችና መመሪያዎች መሠረት ይሆናል።
- ፳፫. **የማኅበሩ ፕሬዚዳንት ሥልጣንና ተግባር**  
የማኅበሩ ፕሬዚዳንት፡
  - ፩. የጠቅላላ ጉባዔውንና የቦርድ ስብሰባዎችን በሊቀመንበርነት ይመራል፤
  - ፪. የጠቅላላ ጉባዔውና የቦርዱ ውሳኔዎች ሥራ ላይ መዋላቸውን ይከታተላል፤
  - ፫. ቦርዱ ሊሰበሰብ በማይችልበት ጊዜ ከዋናው ጽ/ቤት በሚቀርቡ አስቸኳይ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ውሳኔ ይሰጣል፤ ውሳኔዎቹንም በተከታዩ የቦርዱ ስብሰባ አቅርቦ ያስጸድቃል።

- 7) to submit every two years to the General Assembly, for approval, the activity reports of the Society together with the work programme and budget of the Society for the following two years;
- 8) to decide, between sessions of the Assembly, on matters falling under the jurisdiction of the General Assembly and submit same for approval at the next meeting;
- 9) to establish, upon the recommendation of the Finance and Property Advisory Committee, reserve and other funds for the Society, and decide on their utilization;
- 10) to ensure the proper observance and implementation of the fundamental principles of the Society at all levels;
- 11) to submit recommendations to the General Assembly on the types of membership, amount of membership fees and contributions to be made by regional offices to the Head Office of the Society;
- 12) to decide on the requirement and utilization of foreign assistance;
- 13) to authorize, when necessary and in consultation with the concerned government organs, International Red Cross and Red Crescent institutions and sister societies to undertake joint activities with the Society in Ethiopia.
- 14) to nominate and submit for the approval of the General Assembly persons to be granted honorary membership;
- 15) to elect, in case where persons among its members cannot complete their term in office, substitutes to serve until the next regular meeting of the General Assembly;
- 16) to establish, as may be necessary, ad hoc or standing advisory committees and define their functions;
- 17) to decide on the time, place and agenda of the meetings of the General Assembly;
- 18) to establish external relations on behalf of the Society;
- 19) to adopt its own rules of procedures;
- 20) to perform such other duties as may be assigned to it by the General Assembly.

**PART FOUR**

*Powers and Duties of Officials of the Society*

- 22. *General*  
Officials of the Society shall exercise their duties in accordance with the provisions of this Charter and the internal regulations and directives of the Society.
- 23. *Powers and Duties of the President*  
The President of the Society shall:
  - 1) preside over meetings of the General Assembly and the Board;
  - 2) follow up the implementation of the decisions of the General Assembly and the Board;
  - 3) decide, between sessions of the Board, on urgent matters submitted from the Head Office, and submit such decisions for approval at the next meeting of the Board.

**፳፬. የማኅበሩ ምክትል ፕሬዚዳንት ሥልጣንና ተግባር**

የማኅበሩ ምክትል ፕሬዚዳንት፡

- ፩. ፕሬዚዳንቱ በማይኖርበት ጊዜ እሱን ተክቶ ይሠራል፤
- ፪. ቦርዱ በተለይ የሚሰጠውን ተግባር ያከናውናል።

**፳፭. የማኅበሩ ዓቃቤ ንዋይ ሥልጣንና ተግባር**

የማኅበሩ ዓቃቤ ንዋይ፡

- ፩. የማኅበሩን የፋይናንስና ንብረት አማካሪ ኮሚቴ በሊቀ መንበርነት ይመራል፤
- ፪. የማኅበሩን የንብረትና የገንዘብ አስተዳደር ሁኔታ በተመለከተ በየወቅቱ ሪፖርት ለቦርዱ ያቀርባል።

**፳፮. የማኅበሩ ዋና ፀሐፊ ሥልጣንና ተግባር**

የማኅበሩ ዋና ፀሐፊ ተጠሪነቱ ለቦርዱ ሆኖ፡

- ፩. የማኅበሩን ዋና ጽ/ቤት በበላይነት ይመራል፤ ያስተዳድራል፤ ይቆጣጠራል፤
- ፪. በዚህ ቻርተርና በማኅበሩ የውስጥ ደንቦችና መመሪያዎች መሠረት የማኅበሩ ልዩ ልዩ ተግባሮች በሚገባ መከናወናቸውን ያረጋግጣል፤
- ፫. የማኅበሩን ዓላማ ከግቡ ለማድረስ ይቻል ዘንድ ከሌሎች የቀይ መስቀልና ቀይ ጨረቃ እንቅስቃሴ አካላት ጋር እንዲሁም አግባብ ካላቸው ሀገራዊና ዓለምአቀፍ ድርጅቶች ጋር ግንኙነት ያደርጋል፤ ከነዚህ ጋር ውሎችን ከመፈረሙና ማኅበሩ ላይ ሕጋዊ ግዴታዎችን የሚያስከትሉ ተግባራትን ከመፈጸሙ በፊት ቦርዱን ያስፈቅዳል፤
- ፬. ለሥራ አፈጻጸም የሚያስፈልጉ ጊዜያዊና ቋሚ ኮሚቴዎች ሊያቋቁም ይችላል፤
- ፭. የማኅበሩን የሥራ ዕቅድና ፕሮግራም እንደዚሁም በጀት አዘጋጅቶ ለቦርዱ ያቀርባል፤ ሲፈቀድም በሥራ ላይ ያውላል፤
- ፮. የጠቅላላ ጉባዔውንና የቦርዱን ውሳኔዎች ሥራ ላይ ያውላል፤
- ፯. በየዓመቱና እንደአስፈላጊነቱ በየወቅቱ የማኅበሩን የሂሳብ መግለጫዎች ለቦርዱ ያቀርባል፤
- ፰. ከፕሬዚዳንቱ ጋር በመመካከር የቦርድ ስብሰባዎችን አጀንዳ አዘጋጅቶ ከአስፈላጊው ሠነዶችና መረጃዎች ጋር ለእያንዳንዱ አባል ይልካል፤
- ፱. ተጠሪነታቸው በቀጥታ ለዋና ጽሕፈው በሆኑ የማኅበሩ ዋና ጽ/ቤት የሥራ መደቦች ላይ የሚመደቡትን ኃላፊዎች በመምረጥ ለቦርዱ አቅርቦ ያስወስናል፤
- ፲. በማኅበሩ አማካሪ ኮሚቴዎች ስብሰባዎች ላይ እንደአስፈላጊነቱ ይሳተፋል ወይም ሌላ ሰው ይወክላል፤
- ፲፩. የማኅበሩ ዋና ጽ/ቤትን ሠራተኞች ይቀጥራል፤ ያስተዳድራል፤ ያሰናብታል፤
- ፲፪. ለዚህ ቻርተር አፈጻጸም አስፈላጊ የሆኑትን የውስጥ ደንቦችና መመሪያዎች ለቦርዱ በማቅረብ ያስጸድቃል፤ በሥራ ላይ ያውላል፤
- ፲፫. ከቦርዱ በሚሰጠው አጠቃላይ መመሪያ መሠረት በሦስተኛ ወገኖች ዘንድ ማኅበሩን ይወክላል፤
- ፲፬. ከቦርዱ የሚሰጡትን ሌሎች ተግባሮች ያከናውናል።

**24. The Vice President of the Society shall:**

- 1) discharge the duties of the President in his absence;
- 2) perform duties specifically assigned to him by the Board.

**25. Powers and Duties of the Treasurer**

The Treasurer of the Society shall:

- 1) chair the Finance and Property Advisory Committee of the Society;
- 2) submit periodical reports to the Board on the property and financial administration of the Society.

**26. Powers and Duties of the Secretary General**

The Secretary General of the Society shall be accountable to the Board and shall:

- 1) direct, administer and supervise the Head Office of the Society;
- 2) ensure that the various activities of the Society are executed properly and in accordance with this Charter and the internal regulations and directives of the Society;
- 3) establish, with a view to facilitating the realization of the purposes of the Society, relations with other components of the Movement as well as other appropriate national and international organizations, provided, however, that prior approval of the Board shall be required to conclude agreements with such organizations and to undertake commitments on behalf of the Society;
- 4) establish ad hoc or standing committees as may be necessary, to expedite the effective discharge of his responsibilities;
- 5) prepare and submit to the Board plans and work programmes as well as budgets of the Society, and implement same upon approval;
- 6) execute decisions of the General Assembly and the Board;
- 7) submit, annually and where necessary periodically, financial reports of the Society to the Board;
- 8) prepare, in consultation with the president, the agenda of the meeting of the Board and distribute same to each member together with relevant documents;
- 9) select and submit to the Board for approval persons to be assigned, at the Head Office of the Society, to posts directly accountable to him;
- 10) attend, as may be necessary, in person or through a representative the meetings of the advisory committees of the Society.
- 11) employ, administer and dismiss the personnel of the Head Office of the Society;
- 12) submit to the Board for approval internal regulations and directives necessary for effective implementation of this Charter, and implement same upon approval;
- 13) represent, in accordance with general directives of the Board, the Society in its dealings with third parties;
- 14) perform such other duties as may be assigned to him by the Board.

**ክፍል አምስት**

**ስለማኅበሩ ገቢና የሂሳብ መግለጫዎች**

**ጸ፯. የማኅበሩ የገቢ ምንጮች**

ማኅበሩ የሚከተሉት የገቢ ምንጮች ይኖሩታል፤

- ፩. ከአባልነት ክፍያ፤
- ፪. ከውርስ፣ ከስጦታ እና ከዕርዳታ ከሚገኝ ገንዘብና ንብረት፤
- ፫. ከልዩ ልዩ የገቢ ማስገኛ ፕሮግራሞች፤
- ፬. ከመንግሥት ከሚሰጥ ጠቅላላ ወይም የፕሮግራም ድጋግ፤
- ፭. ከአምቡላንስና ከሌሎች አገልግሎቶች፤
- ፮. ከሌሎች የገቢ ምንጮች።

**ጸ፰. የማኅበሩ የበጀት ዓመት**

የማኅበሩ የበጀት ዓመት ከሐምሌ ፩ ቀን ጀምሮ እስከሚቀጥለው ዓመት ሰኔ ፴ ቀን ይሆናል።

**ጸ፱. ስለዓመታዊ የሂሳብ መግለጫ አቀራረብ**

- ፩. የበጀት ዓመቱ ከተጠናቀቀ በኋላ እስከ ፮ ወር ድረስ በአዲተር የተረጋገጠ የሂሳብ ሪፖርት ለቦርዱ ይቀርባል።
- ፪. በየሁለት ዓመቱ በአዲተር የተረጋገጠ የሂሳብ ሪፖርት ለጠቅላላ ጉባዔው ይቀርባል።

**ክፍል ስድስት**

**ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች**

**፴. የቻርተር መሻሻል**

ይህ ቻርተር ከሀገራዊ ጠቅላላ ጉባዔ አባላት ሁለት ሦስተኛው ተገኝተው ከዚህ ውስጥ ሁለት ሦስተኛው የተሰማሙበት ሃሳብ ለመንግሥት ቀርቦ ሲፈቀድ ሊሻሻል ይችላል።

**፴፩. የመሸጋገሪያ ድንጋጌ**

በዚህ ቻርተር መሠረት ምርጫና የሥራ ድልድል እስከሚደረግ ድረስ በሥራ ላይ ያሉ የማኅበሩ ተመራጮች ሥራቸውን ይቀጥላሉ።

**፴፪. የውስጥ ደንብ የማውጣት ሥልጣን**

በዚህ ቻርተር በሌሎች አንቀጾች የተደነገጉት እንደተጠበቁ ሆነው ቦርዱ ለዚህ ቻርተር አፈጻጸም አስፈላጊ የሆኑትን የውስጥ ደንቦች ለማውጣት ይችላል።

**፴፫. የተሻረ ሕግ**

በመንግሥት ምክር ቤት ልዩ ድንጋጌ ቁጥር ፳፩/፲፱፻፹፱ የተሻሻለው የማኅበሩ ቻርተር ተሸር በዚህ ቻርተር ተተክቷል።

**፴፬. ቻርተር የሚጸናበት ጊዜ**

ይህ ቻርተር ከየካቲት ፪ ቀን ፲፱፻፺፩ ዓ.ም ጀምሮ የጸና ይሆናል።

አዲስ አበባ የካቲት ፪ ቀን ፲፱፻፺፩ ዓ.ም  
ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ  
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ  
ፕሬዚዳንት

**PART FIVE**

**Income and Financial Reports of the Society**

**27. Sources of Income**

The Society shall have the following sources of income:

- 1) membership fees;
- 2) money and property acquired through inheritance, donations and assistance;
- 3) proceeds from income-generating programmes;
- 4) general or programme subsidy from the Government;
- 5) income from ambulance and other services;
- 6) other sources.

**28. Fiscal Year**

The fiscal year of the Society shall commence on the 1st day of Hamle and shall end on the 30th day of Sene of the following year.

**29. Annual Financial Reports**

- 1) Audited financial report of the Society shall be submitted to the Board within a period of six months following the end of each fiscal year.
- 2) The audited financial reports shall be submitted every two years to the General Assembly.

**PART SIX**

**Miscellaneous Provisions**

**30. Revision of the Charter**

This Charter may be amended upon approval by the Government of the recommendations of the National General Assembly by a two-thirds majority vote passed in a meeting in which at least two-third of the members are present.

**31. Transitory provisions**

Officials of the Society shall continue to serve until new elections and assignments are made in accordance with this Charter.

**32. Power to issue Internal Regulations**

Without prejudice to other provisions of this Charter, the Board may issue internal regulations and directives necessary for the proper implementation of this Charter.

**33. Repeal**

The Revised Charter of the Society granted under the Council of State Special Decree No. 21/1990 is hereby repealed and replaced by this Charter.

**34. Effective Date**

This Charter shall come into force as of the 9<sup>th</sup> day of February, 1999.  
Done at Addis Ababa, this 9<sup>th</sup> day of February, 1999.

NEGASO GIDADA (DR.)  
PRESIDENT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC  
REPUBLIC OF ETHIOPIA